

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የይግባኝ ፍርድ ቤት

ምስጢራዊ የሽምግልና መግለጫ

እባክዎን ይህንን መግለጫ እና ማናቸውንም ተያያዥ ሰነዶች ለmediation@dcappeals.gov ይላኩ። ለአንድ ጥያቄ የሚሰጡት ምላሽ በአንድ ሰነድ ውስጥ የሚገኝን ጽሁፍ የሚያካትት ከሆነ፣ አንባቢው ሰነዱን እንዲያይ ከመምራት ይልቅ በመልስዎ ውስጥ ከሰነዱ በመጥቀስ ይጻፉ። የእነዚህን ሰነዶች ቅጂ ለተቀናቃኙ ጠበቃ አይሰጡ፣ ለፍርድ ቤቱም አያቅርቡ።

የይግባኝ ቁጥር

ሽምግልናው የተካሄደበት ቀን

የመዝገቡ ርዕስ

የጠበቃ ሥም

ስልክ ቁጥር

የኢሜል አድራሻ

የሁሉንም የሚወክሏቸው ወገኖች ሥሞች ይዘርዘሩ (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጽ ያያይዙ)፡-

በአንዱ ላይ ምልክት ያኑሩ፡- ይግባኝ ባይ/ባዮች መልስ ሰጪ/ዎች መስቀለኛ ይግባኝ ባይ/ዮች

በይግባኙ ውስጥ ተሳትፎ ባይኖራቸውም በሽምግልናው ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርጉ ማናቸውንም ወገኖች እንዲሁም በዚህ ይግባኝ ተከራካሪ ከሆኑት ወገኖች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይግለጹ፡-

ከተሳታፊዎቹ መካከል ማናቸውም አስተርጓሚ ያስፈልጋቸዋል? አዎ አያስፈልግም

መልስዎ አዎ ከሆነ፣ አስተርጓሚው በፍርድ ቤት ለማስተርጎም ዕውቅና ሊያገኝበት የሚገባውን ቋንቋ ይግለጹ፡-

እባክዎን ከዚህ በማስከተል ለሚገኙት ጥያቄዎች እውነተኛ እና የተሟላ ምላሽ ይስጡ። ለሽምጋዩ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ተጨማሪ መረጃዎች እንዲያካትቱ ይበረታታሉ።

1. ለዚህ አለመግባባት ምክንያት የሆኑ ፍሬ ነገሮችን ያብራሩ።

2. በዚህ ይግባኝ ሊያነሱባቸው የሚያስፈልጋቸውን የሕግ ጉዳዮች እና እያንዳንዱን ጉዳይ ለማየት ተፈጻሚነት ያለውን ስታንዳርድ ይለዩ።

3. በዚህ ይግባኝ ጉዳዩን ለመጨረስ የቀረቡ የይገባኛል ጥያቄዎች እና የቀረቡ የመፍትሄ ሃሳቦች ምን እንደሆኑ እና ድርድሩ በአሁኑ ጊዜ የሚገኝበትን ሁኔታ ይግለጹ። ጉዳዩን ለመጨረስ የሚደረገው ድርድር እስከ አሁን ውጤታማ ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው?

4. በሽምግልናው ላይ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ፣ በተሽምጋይ ወገኖች ወይም ጠበቆች መካከል ቀደም ሲልም ሆነ በአሁኑ ጊዜ የተደረጉትን ወይም በመደረግ ላይ ያሉትን ውይይቶች ወይም የድርድሩን ታሪክ ይግለጹ።

5. በቅደም ተከተል፣ ለደንበኛዎ ወሳኝ የሆኑ ጥቅሞች ምንድን ናቸው?

6. በቅደም ተከተል፣ የሌላው ወገን ጥቅሞች ናቸው ብለው የሚያስቧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው?

7. ስምምነት ሊደረስባቸው የሚችሉ ጉዳዮች ምን እንደሆኑ ይግለጹ፡-

8. ጉዳዩን በድርድር ለማጠናቀቅ መሰናከል ሊሆኑ ይችላሉ የሚችሏቸውን ማናቸውም ነገሮች ይግለጹ።
ይግባኝ ባይ፡-

መልስ ሰጪ፡-

9. ሽምጋዩ በድርድሩ ሂደት ማነቆ የሆኑትን ጉዳዮች ለመፍታት ሊያግዙ የሚችሉት እንዴት ነው?

10. በዚህ ሽምግልና ደንበኛዎ ሊያሳኩቸው ያሰቧቸውን ግቦች ይግለጹ።

11. በእርስዎ ግንዛቤ፣ ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ለማግኘት ምን ዓይነት መረጃ ወይም ክስተት ሊኖር ይገባል?

12. በእርስዎ እምነት ይህንን የይግባኝ ጉዳይ ለመፍታት ምክንያታዊ ነው የሚሉት መንገድ ምንድን ነው?

13. ተሽምጋይ ወገኖቹን ትርጉም ያለው ድርድር እንዲያደርጉ በማበረታታት ሽምጋዩ ሊያውቁ የሚገባቸው ተጨማሪ መረጃ ምንድን ነው?

14. ትርጉም ያለው የሽምግልና ድርድር እንዲካሄድ ቀጥተኛ ባለጉዳይ ያልሆነ ነገር ግን በሽምግልናው ወቅት ሊገኝ ይገባል የሚሉትን ማንኛውንም ሰው ይጥቀሱ:-

15. በድርድሮቹ ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው የሚችልን ማንኛውንም በሂደት ላይ ያለ ክርክር ይግለጹ:-

16. የተነሱትን የይግባኛል ጥያቄዎች የሚሸፍኑ የመድን ሽፋኖች ካሉ፣ የመድን ውሎቹን ገደቦች ይግለጹ:-

17. ማናቸውም ያልተከፈሉ ዕዳዎች ካሉ ምን እንደሆኑ፣ የዕዳዎቹን መጠኖች እና ከባለገንዘቦች ጋር የሚደረጉ ድርድሮች ካሉ እነርሱን ይግለጹ፡-

ሽምጋዩ መላውን የመዝገቡን ሰነዶች አልተመለከቱም፡፡ ተሽምጋይ ወገኖች ወደ መፍትሄ ለመምጣት እንዲችሉ ከሽምግልናው ሂደት በፊት ሽምጋዩ ቢያዩቸው ይጠቅማሉ ብለው የሚያምኑባቸው ሰነዶች ካሉ፣ ሰነዶቹን ከእርስዎ መግለጫ ጋር ያያይዙ፡፡

አቅራቢ፡- _____

ቀን፡ _____